

# Red Cross - Migration Support Programs

## የፍልሰት ድጋፍ አሰጣጥ ፕሮግራሞች

በቤተሰብ ውስጥ እና በአካባቢ ለሚደርስ ጥቃት/ውክት እጭታ ለማግኘት የማመልከቻ አቀራረብ መመሪያ

1. ማመልከቻ ከማቅረባችሁ በፊት መጠየቅ ያለባቸውን ነገሮች ለማወቅ የተሰጡ መረጃዎችን ማንበባችሁን እርግጠኛ መሆን እና Google Chrome መጠቀሚያችሁን አትርሱ::

+ Is this program able to support me?
+ What sort of support can I get?
+ What documents do I need to provide?

ይህ ፕሮግራም ልደግፈኝ ይችላል?  
ምን ዓይነት ድጋፍ ማግኘት ይችላለሁ?  
ምን ዓይነት ደጋፊ ሰነዶችን ማቅረብ ይችላለሁ?

**APPLY NOW**


2. i.

ከዚህ በፊት ለቀይ መስቀል ማህበር አስቸኳይ ጊዜ እጭታ ፕሮግራም አመልክተው ከሆነ ከዚህ በፊት የተጠቀሙትን ሙሉ መረጃ በማስገባት ወደ ገጹ ልገቡ ይችላሉ::

የይለፍ ቃልዎን ከረሱ ለባዙትን "Forgot your password?" በመምረጥ እንደገና ያዘጋጁ::


ii.

ለመግቢያው በር አዲስ ከሆኑ "Register" ተመስገብ የሚለው ላይ ጠቅ ያድርጉና የኢሜይል አዲራሻዎትን ያስገቡ:: ከዚያ የይለፍ ቃል/ፓስዎርድ/ የሚለውን በመምረጥ እንደገና ይግቡ::



3. የግል መረጃዎትን እነዚህም ስም፣ ስልክ ቁጥር ፣ ኢሜይል፣ የትውልድ ቀን፣ ቋንቋ በመምረጥ ያጠናቅቁ::

ስለማመልከቻዎ ደውለን መነጋገር እንዲገኙ ለባዙትን ጥሩ ስልክ ቁጥር ያቅርቡ::



ወደ ሚቀጥለው ለማለፍ በቀይ ኮከብ (\*) ምልክት የተደረገበትን እያንዳንዱን ቦታ መሙላት አለባችሁ::

ከዚያ NEXT የሚለው ላይ ጠቅ ያድርጉ

ማመልከቻው ላይ በሚጫኑት የሂሳብ መግለጫ ላይ እንደሚታየው የባንክ ዝርዝርዎን ይሙሉ:: በመግለጫዎ ላይ ያለው ስም በማመልከቻው ውስጥ ከተጠቀሙት ስም ጋር የሚዛመድ መሆኑን ያረጋግጡ (ደረጃ ሰነድን ይመልከቱ)

ከዚያ ከመሣሪያዎ የባንክ መግለጫ ሰነድ ቅጅ ለማስገባት **UPLOAD**ን ጠቅ ያድርጉ።

የባንክ ሂሳብዎን መረጃ ያልተሰጠዎት ቅጽ በታወቀ የገጽ እይታን መጫን ይችላሉ - ይህ ግን የእርስዎ ስም፣ ቢ.ኤስ.ቢ እና የመለያ ቁጥርዎን ማካተት አለበት)


\* ሰነድ ለመጫን ቴክኒካዊ ችግሮች እያጋጠሙዎት ከሆነ ፋይሎችዎን በዚህ መላክ ይችላሉ።

[Nat\\_FDV\\_Pilot@redcross.org.au](mailto:Nat_FDV_Pilot@redcross.org.au)

**4. እባክዎን ለጊዜያዊ የቪዛ ሁኔታዎን ማስረጃ ያቅርቡ።**

ቀዩን የጥያቄ ምልክት ጠቅ በማድረግ 'የቪዛ ዓይነት' የሚለውን ይምረጡ።


አማራጮቹን ያገለብጡ ወይም ለእርስዎ የሚመለከተውን አግባብነት ያለው ቪዛ ለማግኘት እና ምልክት ለማድረግ የፍለጋ ባርን ይጠቀሙ።



Visa Name	Subclass
<input checked="" type="radio"/> Adoption visa (Subclass 102)	102
<input type="radio"/> Adoption visa (Subclass 102)	102
<input type="radio"/> Aged Dependent Relative visa (Subclass 114)	114
<input type="radio"/> Aged Dependent Relative visa (Subclass 114)	114
<input type="radio"/> Aged Dependent Relative visa (Subclass 838)	838
<input type="radio"/> Aged Dependent Relative visa (Subclass 838)	838
<input type="radio"/> Aged Parent visa (Subclass 804)	804

እርግጠኛ ካልሆኑ ወይም አሁን ያለዎትን የቪዛ ሁኔታ ማረጋገጥ ካልቻሉ ወይም እርግጠኛ ካልሆኑ ወይም በሰነድ ያልተያዘ ከሆኑ እባክዎ "እርግጠኛ ያልሆነ" / 'uncertain'ን ይምረጡ።/ ሰነድ ያልያዙ ከሆኑ እባክዎ "እርግጠኛ ያልሆነ" የሚለውን ይምረጡ።

ከዚያ በስተቀኝ በኩል ባለው የተቆልቋይ ቀስት ላይ ጠቅ በማድረግ <የጉዞ ሰነድ ዓይነት> ያጠናቅቁ እና ከሚታዩት አማራጮች ውስጥ አንዱን ይምረጡ።



Please provide you (If your visa has lap)

Travel Document Type:

Travel Document Type:

Document Number:


Nationality:

Upload

በጉዞ ሰነድ ላይ እንደሚታየው መረጃ የሰነድ ቁጥርዎን ያስገቡ።

የቀይ የጥያቄ ምልክት ጠቅ በማድረግ 'ዜግነትዎን'ን ይምረጡ

አማራጮቹን አንድባንድ እያስተላለፉ ይምረጡ ወይም ለእርስዎ የሚመለከተውን አግባብነት ያለው ቪዛ ለማግኘት እና ምልክት ለማድረግ የፍለጋ ምርጫውን ይጠቀሙ።



Lookup records

To search on partial text, use the asterisk (\*) wildcard character.

Som\*

Nationality
<input checked="" type="checkbox"/> Somali

በከፊል ጽሑፍ ላይ ለመፈለግ እዚህ እንደሚታየው የኮከብ ምልክት (\*) ምልክት ይጠቀሙ

ይምረጡ /select/የሚለውን ጠቅ ያድርጉ።

ከዚያ ሰነድዎን ለማስገባት **UPLOAD**ን ጠቅ ያድርጉ።

5. ቀድሞውኑ እርስዎ ከኤፍ.ዲ.ቪ ኤጄንሲ ጋር ከተገናኙ እና የተሟላ የማጣቀሻ ቅጽ ካለዎት የተሟላ የቀይ መስቀል ሪፈራል ቅጹን ለማስገባት **UPLOAD**ን ጠቅ ያድርጉ ::

If you have been referred by another agency, please upload the completed Red Cross referral form.

<https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/migration-support>




Upload Drag and Drop Files here

6. ከላይ በተጠቀሰው አገናኝ ላይ ጠቅ በማድረግ የማጣቀሻ ቅጹን ማግኘት ይቻላል ::

7. የታከሉት ሰነዶች በገጹ ታችኛው ክፍል ላይ እንደተዘረዘሩ ያረጋግጡ ::

ሰነድ ለማስወገድ ከፋይሉ ስም ቀጥሎ ያለውን የቀይ ቆሻሻ መጣያ ጠቅ ያድርጉ

**Documents to be submitted**

-  Red Cross Referral form.pdf
-  Passport.pdf
-  Bank Statement.pdf

Previous Next

ከዚያ **NEXT** ጠቅ ያድርጉ

ከ 1 እስከ 7 ያሉትን ቁጥሮችን እና ደንቦችን ያንብቡ ::

8. ደንቦቹን እና ሁኔታዎቹን የሚመለከቱ ጉዳዮች ወይም ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎን በ 1800REDCROSS ላይ ይደውሉ፣ አንድ የኛ ሰራተኛ አባል ሊረዳዎት ይችላል። በቁጥር 5 ላይ ያለውን አገናኝ (ደማቅ ጽሑፍ) ላይ ጠቅ በማድረግ የግል መረጃ መሰብሰቢያ ማስታወቂያዎችን ማግኘት ይችላሉ ::

9. የመግለጫውን ውሎች ከተረዱ እና ከተቀበሉ ለመቀበል ሳጥኑ ላይ ምልክት ያድርጉ ::

ከዚያ **SUBMIT** ጠቅ ያድርጉ

100%

By submitting this application you declare that:

1. All information that you have provided to Australian Red Cross as part of this application is true and correct.
2. If your application contains information or documentation believed to be false or misleading, including concealing any relevant circumstances, your application will be rejected.
3. You are not an Australian citizen or permanent resident experiencing or at risk of family and domestic violence and are in financial hardship.
4. The funds provided to you will be used for their intended purposes to meet your essential needs like accommodation, transport, children needs, food and medicine to assist you in being safe.
5. All personal information contained in your application will be collected and used as set out in our [Privacy Collection Notice](#).
6. Representatives of Australian Red Cross may contact third party organizations mentioned in your application to verify the information you have provided is correct and that those third parties may disclose such information to Australian Red Cross.
7. You understand that only one application per household will be considered.

By ticking this box, I confirm my understanding and acceptance of this declaration \*

Previous Submit

10. አሁን ማመልከቻዎን አጠናቀዋል::

[Home](#) > Thank you for submitting your application.

## Thank you for submitting your application.

Notifications on the progress of your application will be sent to your registered email.

Please [click here](#) to return to the Red Cross homepage.


በተመዘገበው የኢሜል አድራሻዎ የኢሜል ማረጋገጫ ይደርስዎታል ::

ለዚህ በሚመጣሎት ኢሜል መልስ አይሰጡ ::

ማመልከቻዎ አሁን በሠራተኛ አባል ይሠራል እና በማመልከቻዎ ሂደት ላይ ማሳወቂያዎች ለተመዘገበው ኢሜልዎ ይላካሉ

**የማመልከቻዎን ሁኔታን ማረጋገጥ**

ወደ መተላለፊያው በመለያ በመግባት በማያ ገጹ አናት በስተቀኝ ላይ በሚገኘው ዳቨርድ ቁልፍ ላይ ጠቅ በማድረግ ይህንን ማድረግ ይችላሉ (ከታች በቀይ በኩል ተመልክቷል)::



**ረቂቅ ማመልከቻዎች** - ማመልከቻዎ ተጨማሪ መረጃ የሚፈልግ ከሆነ እንደዚህ ይታያል::

1. በመተግበሪያ መታወቂያ ላይ ጠቅ ያድርጉ (ከታች በኩል ተመልክቷል) ::

Home > My applications > Draft Application

**Draft Application**

Application ID ↑	Application Type	Application Status	Status Last Updated Date
191522	MSP FDV 2021	More Information Required	26/05/2021

2. መመሪያዎቹን ያንብቡ (ከዚህ በታች በኩል) - እነዚህ ከማመልከቻዎ ውስጥ የትኞቹ ሰነዶች እንደሚያስፈልጉት በዝርዝር ያብራራሉ::
3. የማመልከቻዎን ረቂቅ ለመክፈት እና የሳይሉውን መረጃ ለማዘመን ቀጣዩን ጠቅ ያድርጉ::


**Emergency relief support for people on temporary visas**

Red Cross has received funding to provide emergency relief payments to temporary visa holders in severe financial hardship, who are experiencing, or at risk, of domestic violence. To make these payments Red Cross will need you to provide some information and documentation so we can assess your application.

- Visa information
- Bank details

Please complete as much as you can and submit. You will receive notification on the progress of your application, and Red Cross will contact you if more information is required. Once you have submitted you will receive notifications informing you of the progress of this application.

**Application Messages**

 less than a minute ago  
Modified on 26/05/2021 13:06

[Add Message](#)

**SEE INSTRUCTIONS HERE**

From Australian Red Cross

**4. የጎደሉ ሰነዶችን ለመጫን ቀጥሎ ያለውን NEXT ጠቅ ያድርጉ ::**

Home > My applications > Draft Application > Red Cross - Migration Support Programs

**Red Cross - Migration Support Programs**

66%

**Bank details**

To determine eligibility your bank details will be required. Please attach upload a bank statement (or screen shot that clearly shows **name, account number and address**)  
Payments can only be made to an Australian bank account.  
Please confirm your banking details (name and account number) by entering them in the space provided.

**Please upload bank statements below**

For your own security, do not upload a credit card statement or a bank statement that contains a credit card number.

*\*If you don't have a bank account statement in your name that you can safely access, please contact relevant State and Territory via phone or email on the Family and Domestic Violence Financial Assistance Program homepage - <https://www.redcross.org.au/get-help/help-for-migrants-in-transition/help-for-migrants-in-transition>\**

Account Name

BSB Number

Account Number

Upload

Drag and Drop Files here

**5. ቀጣዩን /Next/ን ጠቅ ያድርጉ::መግለጫውን ያንብቡ እና ከተረዱትና ከተሰማሙ ምልክት ያድርጉበት ::**

**6. ማመልከቻዎን እንደገና ለማስኬድ እና ለማስገባት አስገባን የሚለውን SUBMIT ጠቅ ያድርጉ::**

የማመልከቻዎ ሂደት ላይ ያሉ ማሳወቂያዎች በተመዘገበው ኢሜልዎ ይላካሉ ::

የቀረቡ ማመልከቻዎች - ማመልከቻዎ በሥራ ባልደረባችን እየተገመገመ ነው:: ከእርስዎ ምንም እርምጃ አያስፈልግም ::


Home > My applications > Submitted Application

**Submitted Application**

Application ID	Application Type	Application Status	Application Submitted Date	Status Last Updated Date
191522	MSP FDV 2021	Submitted	13/05/2021	13/05/2021

[View Details](#)

**My applications**



**Submitted Application**

Application ID: 191522

Application Status: Submitted

Application Messages: There are no records to display

Next



Email: [Nat\\_FDVPilot@redcross.org.au](mailto:Nat_FDVPilot@redcross.org.au)  
Phone: 1800 REDCROSS